



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት(ኢ.ወክንድ) ማዕከላዊ አመራር የተሰጠ**

**መግለጫ**

ነሐሴ 6 ቀን 2005ዓ.ም.

የኢሕአፓ ወጣቶች ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ) አራተኛ ጉባዔውን አካሄደ በሚል ርዕስ የድርጅታችንን የኢሕአፓን ወክንድን ስምና አርማ በመጠቀም በሥነ-ምግባር ጉድለት ከድርጅታችን ከኢሕአፓ ወክንድ የተባረሩ ጥቂት ግለሰቦች በህገ ወጥነት ያወጡት መግለጫ በአንድ ድረ ገጽ ተለጥፎ ለማየት ችለናል። እነዚህ ህገ ወጥ ግለሰቦች በቃልም ሆነ በጽሁፍ የሚያሰራጩባቸው ማናቸውም መግለጫዎች ድርጅታችንን ኢወክንድን በምንም መንገድ የማይመለከቱና የማይወክሉ መሆኑን አጥብቀን ለመግለጽ ተገደናል።

የኢሕአፓ ኢወክንድ መወለድና የሚደርገው ድርጅታዊ እንቅስቃሴ የማይጥማቸውና እናት ድርጅታችንን ኢሕአፓን የሚጠሉ ግለሰቦች የኢሕአፓ ወክንድን እንቅስቃሴን ለማደናቀፍና ለማዳከም በተለያዩ መንገድ ደንቃራ ለመሆን ሲከቸልቸሉ ይታያል። ይህ ጸረ- ድርጅትና ጸረ - ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ለኢሕአፓ ወክንድ እንደ አዲስ ክስትት ወይም ዱብ እዳ የሚታይ ሳይሆን በትግል ተወለዶ በትግል የሚያድግ ድርጅት የሚጠብቀውና በጽናትም የሚታገለው ይሆናል።

ይህ የድርጅትን ስም እንደ ሞርዶፋ እየቀደዱ ይዞ የመሮጥ ሥርዓት ዓልባ ክስተት ለወያኔ የከፋፍለህ ግዛ ፖለቲካ እጅ በመስጠት አመች ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ በአንድነት ሃይሎች ትብብር ቶሎ መምከን አለበት ብለን እናምናለን። በዚህ ደረጃ የድርጅቶችን ስም በመንጠቅ ከፋፋይ መልእክት ያላቸውን ህገ ወጥ ወረቀቶች ከማስተናገድ በመታቀብ እየተባበሩ ላሉ ድህረ ገጾች እና ማህበራዊ ፎረምዎች ምስጋናችንን እናቀርባለን።

ያለፈው ትውልድ ለሕዝብ ሙብትና ልክልና እንዲሁም ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉአላዊነት የፈጸመውን ገድል ለመድገም በሚደረገው ሕዝባዊና ዴሞክራሲያዊ ትግል ኢሕአፓ ወክንድ ትግሉ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ምንጊዜም ዝግጁ ነው።

ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላት የበርካታ ብሔር/ ብሔረሰቦች አገር ነች። ሕዝቦቿ ሙብታቸው ተኩብሮ በሰላም በእኩልነትና በአንድነት መኖር ይፈልጋሉ። ለልማትና ብልፅግና በጋራ መስራትም ይሻሉ። ኢሕአፓ ወክንድ ከእናት ድርጅቱ ከኢሕአፓ በወረሰው የትግል ተመክሮና ጽናት ፤ ዛሬም እንደትናትናው ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ጥቅም ፍላጎትና ሙብት መከበር ከጎናቸው ተሰልፎ መታገሉን ይቀጥላል። ሕዝቡ ከወያኔ አምባገነን አገዛዝ ተላቆ የሙብት ባለቤት እስኪሆን ድረስ የጀመረውን ትግል ግንባሩን ሳያጥፍ በቆራጥነት ይቀጥላል። ኢሕአፓ ወክንድ ዓላማው አደረገ የተነሳው የአብዛኛውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትና ጥቅም ለማስከበር በመሆኑ ትግሉም የህዝብ ትግል ነው። ትግሉ ምንም እንኳን መራርና ውስብስብ ቢሆንም በመጨረሻ ግቡን እንደሚመታ ጥርጥር የለውም። የሚካሄደው ሕዝባዊ ትግል ተጠናክሮ ግቡን አጠር ባለ ጊዜ እንዲመታ በተለይም ወጣቱ ትውልድ ባጠቃላይም የህዝብ ወገን የሆኑ ሁሉ ያልተቋረጠ ትብብርና ድጋፍ እንዲሰጡትና በያቅጣጫው በሚደረገው ትግልም ሁሉም የየድርሻውንና የየችሎታውን እንዲያበረክት ዳግም ጥሪውን ያስተላልፋል። በኢሕአፓ ወክንድ ስም የሀሰት መግለጫ ለሚያወጡት ጋጠ ወጥ ግለሰቦች መድረክ መስጠት የሕዝብን ትግል የሚያዳክም መሆኑን በመረዳት መግለጫውን የለጠፈላቸው ድረ ገጽ ባስቸኳይ እንዲያነሳ እንጠይቃለን።

ፀረ ድርጅትና ፀረ ዲሞክራሲ ሀይሎችን በጽናት እንታገል  
ኢሕአፓ ኢወክንድ  
ነሀሴ 2005ዓ.ም.